

# Arlington's Transportation Options

## COMMUTER STORES / ኮምዩተር ሱቆች

አርሲዎ በአካል በመሄድ ማለፊያ /ትኬት/ መግዛት ካስፈለገዎ ወይንም ደግሞ ጉዞዎን በማስተባበር የሚረዱዎ ባለሙያ /commuter specialist/ ካለዎ በአቅራቢያዎ ወደሚገኙ ወደ አንዱ ኮምዩተር ሱቅ ጎራ በማለት መስተናገድ ይቻላል። አዲስ ህግጋት ሱቆች ሮዝሊን፣ በልስተን፣ ክርስታል ሲቲ እና ቫርሊንግተን ይገኛሉ። ከዚህ በተጨማሪ ተገባሪ ሱቆች በአርሊንግተን አሌክሳንድሪያና ዲሲ ቋሚ በሆኑ የተወሰኑ ቦታዎች ላይ አገልግሎት ይሰጣሉ።

## COMMUTERDIRECT.COM / ኮምዩተርዲሬክት ዶት ኮም

በ Commuterdirect.com ትኬትዎን መግዛትና ወደፊት ክልል መሸጋገያ አቅራቢዎች/Regional transit providers/ ማለትም WMATA, MARC, MTA and VRE ማስተላለፍ ይቻላል። አልያም ትኬትዎ ከመኖሪያ ቤትዎ ድረስ እንዲመጣልዎ ማድረግ ይቻላል።

## ጠቃሚ የደንበኛ አገልግሎት ቁጥሮች

- ART: 703-228-RIDE (703-228-7433)
- STAR: 703-892-TRIP (703-892-8747), TDD: 711
- METRO and METROBUS: 202-637-7000 TTY 202-638-3780
- SMARTRIP: 888-762-7874
- METROACCESS: 301-562-5360, TTY 301-588-7535
- METRO BIKE LOCKER: 202-962-1116
- METRO LOST AND FOUND: 202-962-1195

ያለ መኪና ስለመገኘት /car free/ የበለጠ ጠቃሚና አዝናኛ መረጃዎችን ይፈልጋሉ? እንግዲያውስ የአርሊንግተን ካርፍሪ ዳይት /Arlington's Car Free Diet አዲስ ይከተሉ።



የአርሊንግተን ካርፍሪ ዳይት አስተዳደር ለአካል ስንኩላን /disables/ ማለትም የአሜሪካ ህግ አካል ስንኩላን ብሎ የዘረዘረውን መስፈርት ለሚያሟሉ አካል ስንኩላን ነፃ የመጠለያ አገልግሎት ይሰጣል። ይህን አገልግሎት ለማግኘት በ 703 228-RIDE (7433), TDD: 711 ይደውሉ ወይንም ደግሞ በ questions@commuterdirect.com ኢሜይል ያድርጉ።



DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SERVICES  
Arlington County Commuter Services

Arlington Transportation Partners | The Commuter Store |  
CommuterPage.com | CommuterDirect.com | Bike/Walk Arlington |  
Car-Free Diet | Mobility Lab | Capital Bikeshare



አካባቢዎን በቀላሉ ለማወቅ የሚያስችልዎ የመጓጓዣ (ትራንስፖርት) መረጃ፤

## Arlington's Car-Free Diet



## Arlington's Car-Free Diet መኪና መንዳት ሳይኖርብዎ በአርሊንግተንና በዋሽንግተን ዲሲ ወደሚገኙ የተለያዩ ስፍራዎች በቀላሉ ለመሄድ የሚያስችልዎትን ዘዴና መረጃ የሚጠቁም ነው።

በሺዎች የሚቆጠሩ የአርሊንግተን እና አካባቢው ነዋሪዎች መኪና ሳይጠቀሙ ወይም ሳይነዱ የአለት ከአለት ተግባራቸውን ያከናውናሉ። አርሲዎም ከአነርሱ አንዱ በመሆን ገንዘብዎን ይቆጥቡ፤ ጤናዎን ያሻሽሉ እንዲሁም አካባቢዎን ከብክለት ይታደጉ።

ለዚህም የሚረዱዎ ጠቃሚ መረጃ እነሆ፤

## ወደ አሰቡት ቦታ እንዴት መሄድ ይቻላል?

በአርሊንግተን ውስጥ ወደሚገኙ ወደተለያዩ የገበያ ቦታዎች፣ የመመገቢያ መዝናኛ ስፍራዎች ለመሄድ እንዲሁም አካባቢዎ ን(ካውንቲዎን) በደንብ ለማወቅ ART (አርሊንግተን ትራንዚት)፣ ሜትሮ አውቶቡስ እንዲሁም ሜትሮ ባቡር መጠቀም ይቻላል።

## አውቶቡስ እና ባቡር፤

አርሊንግተን ውስጥ ወደሚገኙ የተለያዩ ከተሞች እና ቦታዎች ለመሄድ የመሸጋገያ ባሶችን (ART)፣ ሜትሮ ባሶችን እንዲሁም ባቡር ወደሚሄድባቸው የተወሰኑ ቦታዎች ደግሞ ባቡር መጠቀም ይቻላል።

■ **አርሊንግተን ትራንዚት (ART)** አርሊንግተን ትራንዚት በአርሊንግተን ውስጥ ተጠቃሚዎች በቀላሉ ወደሚፈልጓቸው የተለያዩ ባሶች/ ባቡር ማቆሚያ ለመድረስ እንደ የመሸጋገያ ትራንስፖርት በመሆን ያገለግላል። ከሜትሮ ባስ ጋር ጎን ለጎን ከአካባቢ ጋር የሚስማሙ (environmental friendly) እና የተፈጥሮ ጋዝ የሚጠቀሙ አነስተኛና አረንጓዴ የሆኑ ባሶች ወደ በተለያዩ የባቡር ማቆሚያዎች መካከል (ከአንዱ ጣቢያ ወደ ሌላው) ተጠቃሚዎችን ያመለክሳሉ። arlingtontransit.com

■ **ሜትሮ አውቶቡስ (METROBUS)** የዲሲ እና አካባቢው የባስ አገልግሎት አርሊንግተንንም ይሸፍናል። ሃያ አምስት(25) ዋና ዋና የአውቶቡስ መስመሮችና ወደ መቶ(100) የሚጠጉ የተለያዩ አቅጣጫዎችን የሚሸፍን የባስ አገልግሎት መኖሩ መኪና ሳይነዱ ያሰቡት ቦታ መድረስ መቻልዎን የሚያረጋግጡበት አውነታ ነው። commuterpage.com/metro

■ **ባቡር** አርሊንግተንን በቀጥታ ከዲሲ እና አካባቢው የሚያገናኝ የባቡር አገልግሎት በሰማያዊ፣ ቢጫና ብራማ ቀለማት በተከፋፈሉ የባቡር መስመሮች ይሰጣሉ። በአጠቃላይ በአርሊንግተን 11 የባቡር ጣቢያዎች ይገኛሉ። wmata.com

■ **የሸጫ ኒያ ፈጣን ባቡር Virginia Railway Express/VRE** ይህ ባቡር በአርሊንግተን ማኅሰስ እና ፍራድሪክስበርግ መካከል ፈጣንና አመቺ የሆነ አገልግሎት የሚሰጥ ነው። vre.org

## በእግር መጓዝ እና ብስክሌት መንዳት

በአርሊንግተን በርካታ ለእግር ጉዞ ለብስክሌት አመቺ መንገዶች አሉ። በቀጥታ በርካታ የሆኑ የብስክሌት መንገዶች አመቺ የሆኑ ቦታዎች ላይ ከተዘጋጁ የኪራይ ብስክሌቶች ጋር ተዘጋጅቶቻቸው። በተጨማሪም መኪና ብስክሌትና መንገዶች በአንድ ላይ በተመቻቸ ሁኔታ በጋራ ሊጠቀሙአቸው የሚችሉአቸው አውራ ጎዳናዎች ይገኛሉ።

■ **ብስክሌት መንዳት** በአርሊንግተን ብዙ ለባለ-ብስክሌቶች የተመቻቸ ሁኔታዎች አሉ። ከ 50 ማይል በላይ የሆነ ለእግረኞችና ለባለ-ብስክሌቶች የተዘጋጀ መንገድ፣ በተጨማሪም 31 ማይል ለብስክሌት ብቻ የተወሰኑ ሌኖች ይገኛሉ። ሜትሮ ባሶች ሜትሮ ባቡርም ከባለ-ብስክሌቶች ጋር በጋራ የሚስተናገዱባቸው መንገዶች አሉ። የብስክሌት መንዳት ትምህርት ካስፈለገዎት ደግሞ በ ድህረ ገጽ bikearlington.com ላይ በመመዝገብ ትምህርቱን ማግኘት ይቻላል።

■ **የጋራ (የህዝብ) ብስክሌቶችን መጠቀም** የጋራ ብስክሌቶች አባል በመሆን በአርሊንግተን አሌክሳንድሪያ ዋሽንግተን ዲሲ እና ሞንትጎመሪ ካውንቲ ውስጥ በቀላሉ የብስክሌቶች ተጠቃሚ መሆን ይቻላል። ከ 350 በላይ ከሚሆኑ የብስክሌት ማቆሚያ ጣቢያዎች ብስክሌቶችን በመውሰድ ባቆዱት የጉዞ መርሃ ግብር መሰረት ሳይጨናነቁ በቀላሉ ግብዎን መምታት ይቻላል። ለምሳሌ አጭር ፈጣን ጉዞ ለማድረግ ወይንም ቅርብ ቦታ ደርሶ ለመምጣት፣ በምሳ ስኬት የሚበላ ነገር ባፋጣኝ ይዞ ማለትም አካባቢ ካለ ምግብ ቤት ወይንም ሱቅ ገዝቶ ለመመለስ፣ ከቤት ወደ ባቡር ጣቢያ ለመድረስ እና ለመሳሰሉት። capitalbikeshare.com

■ **በእግር መጓዝ** በአርሊንግተን አመቺ የሆኑ ሰፋፊ የእግረኛ መንገዶች፣ የጊዜ መጠን የሚያመለክቱ (መንገዱን ለማቋረጥ ያልዎትን ቀሪ ደቂቅ የሚያሳዩ) የእግረኛ ትራፊክ መብራቶች፣ እንዲሁም ለጨዋታ



